

የቤተ ክርስቲያን ማሳሰቢያ

የአባላት ሁሉ ስብሰባ

በሚቀጥለው ሳምንት በ**March 15** ከፕሮግራም በኋላ አጭር አጠቃላይ የቤተ ክርስቲያን አባላት ሁሉ ስብሰባ ይኖረናል። አባላት ሁሉ ለአጭር ጊዜ ወደ ኋላ እንድትቀሩ በማክበር እንጠይቃለን። ጌታ ይባርካችሁ።

የልጆች የአምልኮ ምሽት

የልጆች ፕሮግራም የአምልኮ ምሽት በተጋባዥ አገልጋዮች አዘጋጅቶልና ሁላችንም በዚህ ፕሮግራም ተገኝተን የበረከቱ ተካፋዮች እንድንሆን በፍቅር እናሳስባለን። ፕሮግራሙ **March 27 (17-9p.m.)** በቤተ ክርስቲያን ኦዲቶሪየም ይሆናል።

ግሬስ ኮንፈራንስ

በዚህ አመት የሚደረገውን የግሬስ ኮንፈራንስ እንድንካፈል ቤተ ክርስቲያን ታበረታታለች። ፕሮግራሙ **June እና 25 June 26** ይሆናል። ለመጀመሪያ ጊዜ የሚካፈሉ የመመዘገቢያ አይክፍሉም። ድጋሚ የምንካፈል እስከ April 30 ከተመዘገብን ለአንድ ሰው \$60 (ለልጆች እስከ 7 አመት \$10 ከ8-18 አመት \$20) በመክፈል መመዘገብ እንችላለን። እንዲሁም ለአንድ ቀን ሆቴል መያዝ ይኖርብናል። ስንመዘገብ Grace Conference በማለት Marriot (\$87), Holiday Inn (\$90) ወይንም Hampton (\$119) ቅናሽ እናገኛለን። ለመመዘገብ (847) 438-4494 መደወል እንችላለን። አድራሻ፡ Quentin Road Bible Baptist Church, 60 Quentin Rd, Lake Zurich, IL 60047 <https://graceconference.com/>

“ወደ ውጭም አውጥቶ፡- ጌቶች ሆይ፡ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላቸው። እነርሱም፡- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16፡ 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካፈላሉ? 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
- ⇒ የእርብ ፕሮግራም ይካፈላሉ? 773-507-0147 (ወ/ም ጸደቀ)
- ⇒ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካፈላሉ? 630-677-0293 (ዶ/ር ተረፈ)
- ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ? 773-910-0486 (እ/ት ሰናይት)
- ⇒ Yeec.org App ጭነዋል? 773-556-5345 (ወ/ም ረድኤቱ)
- ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?

መደበኛ ፕሮግራሞች

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

<p>የችካጎ የምስራች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን</p>		<p>Chicago Yemsrach Evangelical Church</p>
------------------------------------	--	--

“እነሆ፡ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10

እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!



“እኔ ግን በቸርነትህ ታመንሁ፤ ልቤም በመድኃኒትህ ደስ ይለዋል።” (መዝ. 13:5)

<p>Chicago Yemsrach Evangelical Church 4455 N. Seeley Avenue Chicago, IL 60625</p>	<p>መደበኛ ፕሮግራሞች እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m. አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.</p>
<p>March 8, 2020</p>	<p>የካቲት 29፣ 2012 ዓ.ም.</p>

የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር

ጸሎት ዶ/ር ተረፈ አንሼቦ
 አምልኮ..... የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
 ፕሮግራም መሪ ዶ/ር ተረፈ አንሼቦ
 ቃል ፓ/ር ጌሪ ሮኸርማየር (ፕሬዚዳንት —ኮንቨርጅ ሚድአሜሪካ)
 ግጥቃለያ ፕሮግራም መሪ

የሳምንቱ ጥቅስ

“ነገር ግን እግዚአብሔር በምሕረቱ ባለ ጠጋ ስለ ሆነ፤ ከወደደን ከትልቅ ፍቅር የተነሣ በበደላችን ሙታን እንኳ በሆንን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወት ሰጠን፤ በጸጋ ድናችኋልና፤ በሚመጡ ዘመናትም በክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ ባለው **ቸርነት** ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለ ጠግነት ያሳይ ዘንድ፤ ከእርሱ ጋር አስነሣን በክርስቶስ ኢየሱስም በሰማያዊ ስፍራ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን።” (ኤፌ. 2: 4-7)

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7319 N Oakley Ave, Chicago, IL 60645
ወ/ም ጌቱ ጳውሎስ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንሼቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሰኞ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ሲሳይ መሸሻ		5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
ወ/ም ኮከቤ አስረስ		
ወ/ም ዘሪሁን/ዮሐንስ		
ወ/ም አያሌው/ጻደቀ		

መልዕክተ ሰንበት

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

እግዚአብሔር እረኛዬ ነው -- ቸርነትህና ምሕረትህ ይከተሉኛል።

ንጉስ ዳዊት በተደጋጋሚ በዝማሬው ከሚያነሳቸው ሃሳቦች መካከል የእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ዋናዎቹ ናቸው። በመዝሙር 23 ላይም የእግዚአብሔር ቸርነትና ምሕረት በሕይወት ዘመኑ ሁሉ እንደሚከተሉት በእምነት ያውጃል። ዳዊት በእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ይታመናል። በመዝሙር 6:4 ላይ “አቤቱ ... ስለ ቸርነትህም አድነኝ” እያለ ይጻፋል። በመዝሙር 26:6 ላይ ደግሞ “አቤቱ፤ ምሕረትህንና ቸርነትህን አስብ፤ ከጥንት ጀምሮ ናቸውና” በማለት ይማጸናል። በመዝሙር 51:1 ላይ ደግሞ “አቤቱ፤ እንደ ቸርነትህ መጠን ማረኝ፤ እንደ ምሕረትህም ብዛት መተላለፌን ደምስስ” በማለት በንስሃ ይቀርባል። እንደዚሁም እግዚአብሔር ከምህረቱ የተነሳ ምድርን እንደሚመግባት በማስተዋል “ቸርነትህ ዓመትን ታቀዳጃለህ፤ ምድረ በዳውም ስብን ይጠግባል” ይላል (መዝ. 66:11)። ከነዚህ ዝማሬዎች የምናስተውለው ቸርነትና ምህረት የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ባህሪ እንደሆኑና ፍጥረቱንም በቸርነቱና በምህረቱ እንደሚያስብ ነው።

በመጽሐፍ ቅዱሳችን ብዙ ጊዜ ቸርነት (lovingkindness) የሚለው ቃል ከቃል-ኪዳን ጋር በተያያዘ መልኩ በኪዳን የሆነን በነገት ለመግለጽ ውሏል። ከዚህ አንጻር ቃሉ ታማኝነትን የሚገልጽ ነው። ከእግዚአብሔር አንጻር ቸርነት ከፍቅር የተነሳ የሚያደርገውን ደግነት የሚያመለክት ነው። እግዚአብሔር በባህሪው ቸር ነው። እግዚአብሔር የወደዳቸውን ሁሉ ከቸርነቱ ያጠግባቸዋል። እግዚአብሔር ከቸርነቱ የተነሳ ሕዝቡን ያስባል (መዝ. 25:7)፤ ሕዝቡን ይጠብቃል (መዝ. 25:7)፤ አመታትን ያቀዳጃል (እድሜን ይሰጣል) (መዝ. 65:11)፤ ድሆችን ያስባል (መዝ. 68:10)፤ ስርዓትን ያስተምራል (መዝ. 119:68) እንዲሁም በሕይወት ያኖራል (መዝ. 119:77)። ባጠቃላይ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ቸርነት እግዚአብሔር ለህዝቡ ያለውን በነገት የሚገልጽ ነው።

የእግዚአብሔር ምህረት (mercy) ደግሞ ይቅር ባይነቱን የሚገልጽ ነው። እግዚአብሔር የምህረት አምላክ ነው። የእግዚአብሔር ምህረት በህይወት ታናራሎችና ዳዊት “ምሕረትህ ከሕይወት ይሻላልና ከንፈሮቼ ያመሰግኑሃል” በማለት ይቀኛል (መዝ. 63:3)። እግዚአብሔር ፍጹም ቅዱስ አምላክ ስለሆነ በፊቱ መቆም የምንችለው ከምህረቱ ብዛት ያተነሳ ነው (መዝ. 5:7)። እግዚአብሔር ሲገለጽ ሁልጊዜ መኃሪ መሆኑ ይታሰባል። በዘጸአት 20:6 ላይ እግዚአብሔር ማንነቱን ሲገልጽ “ትእዛዜንም ለሚጠብቁ እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ ምሕረትን የማደርግ” በማለት ምሕረት ባሕሪው እንደሆነ ተናግሯል።

የእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት የማይነጣጠሉና የማይለወጡ የዘላለም ባህሪዎቹ ናቸው። በብሉይ ኪዳይ በሕዝቡ ላይ እግዚአብሔር ምህረቱንና ቸርነቱን ገልጿል። በአዲስ ኪዳንም በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር አስደናቂ ምህረትና ቸርነት ተገልጧል። እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ በበደላችን ሙታን በሆንን ጊዜ ከታላቅ ፍቅር የተነሳ ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ሰጠን (ኤፌ. 2:5)። እንዲሁም በኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ከክርስቶስ ጋር አስነሳን፤ ከእርሱም ጋር በሰማያዊ ስፍራ አስቀመጠን።

ወገኖቹ፡- መዝሙረኛው ዳዊት የእግዚአብሔር ቸርነትና ምህረት በሕይወት ዘመኑ ሁሉ እንደሚከተሉት እንደሚመረጡ ሁሉ እኛም የእግዚአብሔር ፍቅር መገለጫ የሆኑት ቸርነቱና ምህረቱ በየእለቱ ያኖሩናል። ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር በእምነት ስንቀርብ ቸርነቱንና ምህረቱን ያበዛልናል። በየንዳንዱ ቀንም በቸርነቱና በምህረቱ እንታመናለን። የእግዚአብሔር ስም የተባርከ ይሁን። አሜን!